



move | connect | experience

አንድ ክልል: አንድ ዕቅድ : አንድ የማዕከል ከተማ

ክረምት 2017


አንድ የማዕከል ከተማ ማለት ምን ማለት ነው?

አንድ የማዕከል ከተማ የብዙ ሕብረተሰብን፣ አመለካከትና ዘይቤ፣ በአንድ ላይ የሚያመጣ እንዲሁም የባለ ድርሻ አካላት የ20 ዓመት ዕቅድን አዘጋጅተው ስለሚንቀሳቀሱበት ፡ እንዲሁም እርስ በርስ ስለሚገናኙበትና ከሲያትል የማዕከል ከተማ አካባቢዎች ልምድ የሚወስዱበት ነው።

ክልላችን በፍጥነት እያደገ ነው። እንዲሁም ከቦታ ወደ ቦታ የምንቀሳቀስበት ሁኔታም እየተለዋወጠ ይገኛል።

ለወደፊት ለማቀድ ፡ የሲያትል ከተማ አስተዳደር ፡ የኪንግ ካውንቲ የአውቶብስ አገልግሎት፣ የሳውንድ ትራንዚት (ቀላል ባቡር እና ተመላላሽ አውቶብስ) እና የዳዎን ታውን ሲያትል ማህበር በጋራ በመስራት ላይ ይገኛሉ።

አንድ የማዕከል ከተማ ከቦታ ወደ ቦታ መንቀሳቀስን የሚያሻሽልና አስተማማኝ የመጓጓዣ አማራጮችን እንዲሁም ጥሩ የሆኑ የህብረተሰቡ የመገናኛ ቦታዎችን ለሁሉም የሚያመቻች የአጭር ጊዜ ዕቅድና የ20 አመት ራዕይ ያዘጋጃል።



የማዕከል ከተማ ዛሬ

የማዕከል ከተማ ህዝብ የበዛበትንና በፍጥነት እያደገ ያሉ 10 የሲያትል አጎራባቾችን ያካትታል።

230,000

የሚጠጋ ህዝብ በእያንዳንዱ ቀን ወደ ማዕከል ከተማው ይገባል። ይወጣል።



70,000+

የሚበልጡ ነዋሪዎች



250,000

ስራዎች



60+

በላይ የሚሆኑ የመኖሪያ ቤት እና የንግድ ፕሮጀክቶች በግንባታ ላይ ናቸው።

የማዕከል ከተማ የወደፊት ዕድገት

የሲያትል ከተማ በማደግ ላይ ይገኛል።

በሚቀጥሉት 20 ዓመታት የቤተሰብ ቁጥር እና የስራ ዕድሎች በማዕከል ከተማው እድገታቸው እንደሚቀጥል ይጠበቃል።

በተጨማሪም የመጓጓዣ ተሳፋሪዎች እየጨመሩ እና አዲስ የቀላል ባቡር አገልግሎት ክልሎችን ከኖርዝ ጌት (2021)፣ ሊንውድ እና አቨር ሌክ (2023) እና ፌድራል ዌይ እና ዳዎን ታውን ፊደመንድ (2024) የሚያገናኝ አገልግሎት በሂደት ላይ ይገኛል።

25,000

ተጨማሪ ቤተሰቦች




55,000

ተጨማሪ የስራ ዕድሎች



አንድ የማዕከል ከተማ ጊዜ ገደብ



አሁን በአካባቢ መንቀሳቀስን ቀላል የምናደርገው እንዴት ነው?

በስራ ላይ ያሉ የህዝብ ፕሮጀክቶችና የግል ግንባታዎች በቀጣዮቹ በርካታ ዓመታት በማዕከል ከተማ ውስጥ በመንቀሳቀስ ረገድ ትፅእኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ። አሁኑኑ ካላቀድን ብዙ መዘግየቶችን የትራፊክ መጨናነቅና የህዝብ መብዛት ሊያጋጥሙን ይችላሉ።

ተባባሪ ድርጅቶች የማዕከል ከተማው እንቅስቃሴ እንዲቀጥል የአጭር ጊዜ ስትራቴጂዎችን ለማሰስ ከህብረተሰቡ ጋር በመስራት ላይ ይገኛሉ። ይህም የሚያካትተው፡

የመንገድ ወለል ክንውኖች

የማዕከል ከተማ መንገዶች ብዙ ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ነገሮች ያመዘገናሉ። ስትራቴጂዎቹ ብዙ የመጓጓዣ መስመሮችን በመጨመር ወይም የትራፊክ ምልክቶችን በማሻሻል ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስ ሁኔታን ይጨምራሉ።

የመጓጓዣ አገልግሎትን እንደገና ማዋቀር

በአሁኑ ጊዜ ወደ ዳዎን ታዎን የሚሄዱ የአውቶቡስ መንገዶች ከቀላል ባቡር ጋር ሊገናኙ ይችላሉ። ይህ የመጓጓዣ ተሳፋሪዎች እንቅስቃሴያቸውን እንዲቀጥሉና ተጨማሪ አስተማማኝነት ያለው የመጓጓዣ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ይረዳቸዋል።

የአግረኛ እና የህዝብ መገልገያ ቦታዎችን ማሻሻል።

አግረኞች በቀላሉ በማዕከል ከተማው ውስጥ እንዲጓዙ እና ለመጓጓዣ ተጠቃሚዎች የበለጠ ምቹ ሁኔታን ለመፍጠር የአግረኛ መንገዶችና የመጓጓዣ መጠበቂያ ስፍራዎች እንዲሻሻሉ ይደረጋል።

የማዕከል ከተማ የብስክሌት የመገናኛ መረብ አተገባበር

ሰዎች በሚገባ እንዲገናኙና በማእከል ከተማው ውስጥ እንዲገቡና እንዲያልፉ የተጠበቀ የሳይክል መስመር በማዕከል ከተማው አንዳንድ መንገዶች ላይ ይጨመራል።

ፕሮግራሞችና የአስተዳደር ስትራቴጂዎች

ስትራቴጂዎቹ የምልልስ ጉዞን የመቀነስ፣ የመኪና ማቆሚያና የመንገድ ጠርዝ ማሻሻልን እንዲሁም ሌሎች ፕሮግራሞች ተጓዥቶችን ጎብኚዎች በተቀላጠፈ ሁኔታ መዳረሻቸው ላይ መድረሳቸውንና የንግድ ድርጅቶች ሽቀጥቻቸውን በፍጥነትና በቀላሉ ማድረሳቸውን ማረጋገጥን ያካትታል።

ተባባሪ ድርጅቶች ሊሆን በሚችለው የአጭር ጊዜ የእንቅስቃሴ ስትራቴጂዎች ላይ አስተያየት ለማግኘት ከህዝቡና ከቁልፍ መሪዎች ጋር አብረው ይሰራሉ። በሚቀጥለው ዓመት ኪንግ ካውንቲ እና ሳውንድ ትራንዚት በመጓጓዣ አገልግሎት ላይ ሊኖሩ በሚችሉ ለውጦች ላይ ጠንካራ የማዳረስ ጥረት ያደርጋሉ።

በቅርብ የሚደረገው የመጓጓዣ ለውጥ ተግባራዊ የሚሆነው በበልግ 2018 ነው።

ማዕከላዊው ከተማ በ20 ዓመታት ውስጥ ምን ሊመስል ይችላል?

በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ከተማ የሚያስገቡና በማዕከል ከተማ በኩል የሚያሳልፉ የእንቅስቃሴ እስትራቴጂዎችን ከማሻሻል በተጨማሪ በ20 ዓመት ራዕይ ውስጥ የትራንስፕርትና የህዝብ ቦታዎችን ለሁሉም ሰው፣አግረኛ ሆነ ለብስክሌት፣ ለጭነት ለመኪና ወይም ለህዝብ መጓጓዣ መሻሻሎችን እንፈጥራለን።

በራዕያችን ላይ የበለጠ መረጃ ለማግኘትና ለወደፊቱ ዕቅዳችን እንዴት ሊረዱን እንደሚችሉ ለማወቅ ድረገ ገጻችንን ይጎብኙ።

በ20 አመታት ውስጥ እንዴት...

- * በሰፊራችን ውስጥ መንቀሳቀስ ?
- * ከሌላው የከተማ ክፍል እና ክልል ጋር መገናኘት?
- * መንገዶችንና ህዝባዊ ስፍራዎችን መልመድ?
- * ለቤታችንና ለድርጅታችን ዕቃዎችን ማግኘት
- * በከተማችን ለመንቀሳቀስና ለመልመድ ተከናዎን ይጠቀሙ?

ለበለጠ መረጃ
 ስለ አንድ የማዕከል ከተማ እና ሊሆን የሚችለውን የቅርብ ጊዜ የእንቅስቃሴ ስትራቴጂዎችን ይበልጥ ለማዋቅ እባክዎትን ይህን ድረ-ገጽ ይጎብኙ
OneCenterCity.org

ተዳራሽነት
 ማንኛውም ጥያቄ ወይም አስተያየት ካልዎት ወይም የማስተርጓም አገልግሎት ወይም በአካል ጉዳት ምክንያት የተለየ መስተንግዶ ክፈለጉ በዚህ አድራሻ አሜል ያድርጉ።
info@OneCenterCity.org



City of Seattle
King County
SOUNDTRANSIT
 Downtown Seattle Association